

የኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

May 11, 2020

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ የፅሁፉ አላማ ከደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ አማራ በመሆናቸው ብቻ ታፍነው ተወስደው እስከዛሬ የት እንደገቡ የማይታወቀው ተማሪዎች እንዳይረሱ በተከታታይ ለማስታወስ ነው። መታሰቢያነቱም እንደወጡ ለቀሩት ተማሪዎችና በልጆቻቸው መጥፋት ለሚሰቃዩት ወላጆቻቸው ይሁንልኝ።

ከፍል ፩ የዝግጁና የእኛ ድጋሚ መገናኘት የህግ ተማሪዎች የእኛ የስነፅሁፍ ችሎታም አበራት። ድርሰትም ግጥምም መፃፍ ትችላለች። ታዲያ ምን ያደርጋል ከብዕርና ከወረቀት ከተገናኘች ስድስት ወር ሊሆናት ነው። በየቀኑ እነዚያ ጭራቆች ወደሚሄዱበት ሲሄዱ እንደምንም እየንፏቸው ደጅ ትወጣና ታንጎራጉራለች። ስታንጎራጉርም ድምጹ ስርቅርቅ ስለሆነ እንኳን የተከፋ የጠገንም ሆድ ያባባል። እስከ አሁን ያንጎራጎረችው በመጸሀፍ የመታተም እድል ቢገጥመው ኑሮ ዳጎስ ያለ የግጥም መድበል ይወጣው ነበር።

የእህል ውሀን ነገር ንገሩት ላልሰሜ
 ተምሬ ሰው ልሆን በህግ ታርሜ
 አገር መጥቀም ነበር እኔም ተጠቅሜ
 በዕውቀት ትጥቅ ኑሮኝ ለመሆን ከተሜ
 ከቤቴ እንደወጣሁ ጉም ሆነ እንጅ ህልሜ
 እጣ ፈንታየን ግን ጽፎት ኑሮ አምላኬ
 በቁሮ ተጠቃሁ ሄድኩኝ ተንበርክኬ
 ጉድሽን አትስሚ ይቅርብሽ እናቴ
 ከሰው ተራ ወጣሁ ፈርሷል አከላቴ
 እያለች መሬቱን በስንጥር እየጫረች ስታንጎራጉር ነው ዝግጁ ታጅባ ስትመጣ ያየቻት።

ዝግጁና የእኛ ዛሬ በአጋጣሚ ተገናኙ እንጅ ከተለያዩ ወር ከአስራ አምስት ቀን አልፏቸው ነበር። የእኛና ዝግጁ የሚለውን ስም ያወጡላቸው እናትና አባቶቻቸው ሳይሆኑ የዛሬ ስድስት ወር የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጠገቡ የኦሮሞ ጎረምቶች ታፍነው ተይዘው በነበሩበት በዚያ አስቀያሚ ጊዜ በአፋኞቻቸው የሚደርሰውን ጥቃት በጋራ ሲቋደሱ በመከራው መሀል በታፋኝ ጓደኞቻቸው የወጣላቸው ስም ነው።

ዝግጁ እንደቀለደ እንደ ሰው መኖር ካቋረጥን አምስት ወራችን አለፈ። እንደውም ድፍን ስድስት ወር ልንሞላ የቀሩት ጥቂት ቀናቶች ናቸው፤ አለቻት የእኛ። በአጋጣሚ የእኛ ያለችበት ቦታ ከአፋኞቹ ውስጥ አማርኛ አቀላጥፎ የሚናገረው ደጄኔ የሚባል፤ ባለ ሁለት ገፀ ባህሪ፤ ታጣቂ ቁሮ ከሚኖርበት ቤት ውስጥ ነው። ደጄኔ ዜና ስለሚከታተል ተስፋዋ የተሟጠጠው የእኛ ”ጆሮ አልሰማም አይል” የሚሉት አይነት ሆኖባት ብትፈልግም ባትፈልግም፤ የእለታዊ ሁኔታውን ታዳምጣለች። ስለዚህ ቀኑንም ለመቁጠር ቢሆን አጋጣሚው ጠቅሟታል። ከታፈኑ አምስት ወር እንዳለፋቸውም ያወቀችው በዚህ የተነሳ ነው።

ደጄኔ ጓደኞቹ ሲኖሩና ሳይኖሩ ስብዕናው ለማመን በሚከብድ ሁኔታ ይለያያል። ለምን በዚህ መልክ እንደሚለዋወጥ እንኳን የአማራ ተማሪ ራሱ ደጄኔም በደንብ የሚያውቀው አይመስልም። ምን አልባት እሱ ለምን እንደዚያ እንደሚያደርግ የሚያውቅ ከሆነም ራሱን እያታለለ ለመኖር የቆረጠ ግብዝ፤ ወይም ትክክለኛ ማንነቱ ቢታወቅ አደጋ ይደርስብኛል ብሎ እየፈራ በማያምንበት ነገር ላይ ቁም የወንጀል ስራው ተባባሪ የሆነ

ምስኪን ሳይሆን አይቀርም። ጓደኞቹ ግን የሚያውቁት እንደነሱ ሲደናቆርና በጥላቻ ሲደነፋ ስለሆነ ደጀኔ የእስከት ጠባይ እንዳለው አይረዱም።

የእኛ ያለችበትን ሁኔታና ራሷን አምርራ ብትጠላም እንደ ክርስቲያን ራስን ማጥፋት ሀጢያት ነው ብላ ስለምታምን፣ እግዚአብሔር የዚህን ከንቱ አለም ስቃይ ቋጭቶላት ሞቷን እንዲያፋጥነው አምላካን ትማፀነዋለች። ሲያይዋት ግን የሰውነቷን መጎሳቆል፣ በትክክል መራመድ አለመቻሏንና ጣረሞት መምሰሏን ያየ ለመሞት አንድ ሀሙስ የቀራት አስመስሏታል። መቸም መኖርና መሞት በእግዚአብሔር የሚወሰን በመሆኑ የሚደርስባትን የጾታ፣ የሰነልቦናና የአካል ጥቃት ተቋቁማ፣ ከዚህ ሁሉ ስቃይ ተርፋ በህይወት እንድትቆይ መመኘቱ አይከፋም እንጅ የእሷ ምኞት ሞቶ መገላገል ብቻ ነው።

ይቀጥላል፡-

ዘውዲቱ የማነ